

24ኛው የግንቦት 20 በዓል እና ኢትዮጵያና ካናዳ ዲፕሎማቲክ ግንኙነት የመሰረቱበት የወርቅ ኢዮቤልዩ በዓል በአታዋ በደማቅ ሥነሥርዓት ተከበረ

የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባደረጉት መራራ ትግል ጨቋኙን የደርግ አገዛዝ የገረሰሱበት 24ኛው የግንቦት 20 በዓል እና ኢትዮጵያና ካናዳ ዲፕሎማቲክ ግንኙነት የመሰረቱበት የወርቅ ኢዮቤልዩ በአል የካናዳ የፓርላማ አባላት፤ ከፍተኛ የመንግስት ባለሥልጣናት፤ የኮር ዲፕሎማቲክ አባላት፤ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች በተገኙበት በአታዋ ካናዳ ግንቦት 20 ቀን 2007 ዓ.ም በደማቅ ሥነሥርዓት ተከበረ።



በዚሁ ክብረ በዓል ላይ በካናዳ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ለታዳሚዎቹ ባደረጉት ንግግር ይህንን በታሪካችን ታላቅ የሆነውን ዕለትና የካናዳና የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የተመሰረተበትን 50ኛ ዓመት ለመዘከር ለተገኙ ሁሉ ያላቸውን ታላቅ አክብሮት ገልጸዋል።



ክብርት አምባሳደር በዚሁ ንግግራቸው ኢትዮጵያውያን ግንቦት 20 የሚያከብሩት ጨቋኙ የደርግ ወታደራዊ አገዛዝ የተወገደበትና ለኢትዮጵያ የሰላም፣የዕድገት እና የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ አዲስ ጮራ የፈነጠቀበት ታሪካዊ ዕለት በመሆኑ ሲሆን በተለይ የዘንድሮውን አከባባይ ልዩ የሚያደርገው የግንቦት 20 ለኢትዮጵያ ብሔር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች ካጎናፀፋቸው ድሎች አንዱ የሆነውን 5ኛ አገር አቀፍ ምርጫ በተካሄደበት ማግስት የሚከበር መሆኑ ነው ብለዋል። መንግሥትም ምርጫው ነፃ፣ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ታዐማኝነት ያለው እንዲሆን አስፈላጊውን ሁሉ ማድረጉን ጨምረው ገልጸዋል።

በመቀጠልም የአገራችን ህገ መንግሥት በ1987 ተግባራዊ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ህዝቦች በሰብዓዊ መብቶች አከባባይ፣ በሰላምና ፀጥታ ፣ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እንዲሁም የዜጎችን እኩልነት ከመረጋገጥና በኢኮኖሚ ልማት መጠነ ሰፊ ድሎች መመዘገባቸው በዝርዝር አብራርተዋል። በአሁኑ ጊዜ አገራችን በዓለም ላይ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት በማስመዘገብ ላይ ከሚገኙ አገሮች በግንባር ቀድሞትነት የምታወቅና ባለፉት 10 ዓመታት ስለመቶ ዓመታዊ የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዘገቧን በመጥቀስ ይህንኑ የኢኮኖሚ ዕድገት ዘላቂነት ለማረጋገጥ መንግሥት የነደፈው የዕድገትና ትራስፎርሜሽን ዕቅድ የመጀመሪያው አምስት ዓመት እየተገባደደ ሲሆን በዕቅዱ ዘመን በመሠረተ ልማት ግንባታ

ታላቁን የህዳሴ ግድብ ጨምሮ በርካታ ልማታዊ ሥራዎች መከናወናቸው ገልጸዋል። አያይዘውም የሚሊዮኒየም የልማት ግቦችን ለማሳካት በተከናወኑ ተግባራት በድህነት ቅነሳ፤ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ለሁሉም ማዳረስ፤ የጾታ እኩልነት ከማረጋገጥ የህጻናትን ሞት በሁለት ሦስተኛ ለመቀነስ የተቀመጡ ግቦችን ከወዲሁ አገራችን ለማሳካት የቻለች መሆኑን ገልጸዋል።

ክብርት አምባሳደር የኢትዮ ካናዳ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ምሥርታን 50ኛ ዓመት አስመልክቶ ፣ እ.ኤ.አ. በ 2015 በዓሉን የምናከብር ቢሆንም የሁለቱ አገሮች ትውውቅ በተለይ የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት ከ50 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮ ካናዳ ግንኙነት የቀድሞው ንጉሥ ከሥልጣን ከወረዱ በኋላ በወታደራዊው መንግስት ካናዳን ጨምሮ ከምዕራባዊያን አገሮች ጋር የነበረውን ግንኙነት ያቀዘቃዘ ቢሆንም በኢትዮጵያ በ1977 አስከፊ ድርቅ በተከሰተበት ወቅት የግንኙነት ሁኔታ ሳያግዳቸው ካናዳና ካናዳዊያን ሰብዓዊ ዕርዳታ በማቅረብ ግንባር ቀደም ከሆኑ አገሮች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ከ1983 የመንግሥት ለውጥ ወዲህ ካናዳ አጋር አገር ሆና የቆየች ሲሆን ኢትዮጵያ ድህነትን ለማስወገድ ለምታደርገው ትግል መጠነ ሰፊ ድጋፍ በማድረግ ላይ የምትገኝ መሆኑን አክለው ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜም ካናዳ ኢትዮጵያን የትኩረት አገር በማድረግ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ፤ በእርሻ ልማት እና ዘላቂ የኢኮኖሚ ዕድገት ለማስፈን በመንግሥት ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ ላይ የምትገኝ ቢሆንም በሁለቱ አገሮች መካከል ያለው ግንኙነት በልማት ትብብር ብቻ የታጠረ አለመሆኑን በመጥቀስ ሁለቱ አገሮች በአፍሪካ ቀንድና በሌሎች አካባቢዎች ሰላምና ፀጥታን ከማሰፈር አንፃር በትብብር በመሥረት ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል።

በሁለቱ አገሮች መካከል ያለውን ንግድና ኢንቨስትመንት በተመለከተ በቅርቡ በሁለቱ አገሮች የተደረጉ ቢዝነስ ማህበረሰብ ንግድ ጉብኝቶች በሁለቱ አገሮች መካከል በአሁኑ ጊዜ በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኘውን የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት እየተስፋፋ እንደሚሄድ ተስፋ ሰጭ ምልክቶች መኖራቸው ያሳያል ብለዋል።

በመጨረሻም ክብርት አምባሳደር ያለፉት ጨቋኝና አምባገነን መንግሥታት ጥለውት ያለፉት የድህነት፣የኋላቀርነትና እርስ በርስ ጦርነት አሉታዊ ገጽታዎች አገሪቱ ስትታወቅ እንደነበረ አስታውሰው፤በለፉት 24 ዓመታት በመንግሥት በተወሰዱ ተከታታይ የለውጥና የዕድገት እርምጃዎች አገሪቱ ከቀድሞ ማንነቷ ፈጽሞ የተለየችና በአዲስ የዕድገት ምዕራፍ ላይ እንደምትገኝ ገልጸዋል።

በዕለቱ የካናዳን መንግሥት በመወከል በኩብር እንግድነት የተገኙትን **Hon. Lois Brown** , **Parliamentary Secretary to the Minister of International Development**



ባደረጉት ንግግር የካናዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሁም የዓለም አቀፍ ልማት ትብብር ሚኒስትር የእንኳን ደስአላችሁ መልዕክት ማስተላለፋቸውን ገልጸው፤ ካናዳና ኢትዮጵያ ባለፉት ሃምሳ የዲፕሎማሲ የግንኙነት ዓመታት በመሠረቱት የልማት ትብብር በእርሻ ፣ በጤናና ትምህርት መስኮች በርካታ ሥራዎችን በጋራ መስራታቸውን ጠቅሰው፤ በተለይም በግብርና ልማት በኩል ከተደረጉ ግንኙነቶች ዋናዎቹ በሳስካሽዋን እና በሃዋሳ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል በተመሠረተ ጉድኝት በጥራጥሬ እህሎች ላይ በጋራ የተደረጉ ምርምሮች በርካታ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ተጠቃሚ ማድረጉንና አገሪቱ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ለምታደርገው ጥረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በጤና መስክም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ መካከል ባለው ጉድኝት መሰረት ከቶሮንቶ ባለሙያዎች በየጊዜው እየተመላለሱ ሥልጠናዎችን በመስጠት የህክምና አገልግሎት በመስጠት ጉልህ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ የካናዳ ልማት ትብብር ትኩረት ሃገር እንደመሆኗ በሁለቱ ሃገራት መካከል ዘርፈ ብዙ ትብብር እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል።

በመጨረሻም በሁለቱ አገሮች መካከል ላለፉት 50 ዓመታት የቆየ መልካም ግንኙነት በንግድና በኢንቨስት መስኮችም ተስፋፍቶ እንደሚቀጥል ያላቸውን ተስፋ በመግለፅ በቀጣዩ ዓመታት የሁለቱ ሃገራት ግንኙነት እንደሚጎለበት ያላቸውን እምነት ገልፀዋል።

ከክብር ዕንግዳዋ በመቀጠል ከተጋባዥ ዕንግዶች መካከል **Senator Don Meredith**



ባደረጉት ንግግር በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን የኢኮኖሚ ዕድገት በተለይ እ.ኤ.አ በፌብሩዋሪ 2015 የካናዳ የንግድ ልዑካን ቡድን እየመሩ በቦታው በመገኘት የዓይን ምሥክር መሆናቸውን በመግለፅ፤ በቀጣይ ኢትዮጵያና ካናዳ በንግድና ኢንቨስትመንት ይበልጥ ሊተሳሰሩ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ በጋራ መሥራት እንደሚያስፈልግ ገልፀዋል።

በመጨረሻም ክብርት አምባሳደርና የክብር ዕንግዶቹ ለዕለቱ የተዘጋጀውን ኬክ በጋራ በመቁረስ ለ24ኛው የግንቦት 20 በዓልና ለ50ኛው ዓመት የኢትዮ- ካናዳ ግንኙነት መጠናከር መልካም ምኞታቸውን ገልፀዋል።



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ኤምባሲ
ኦታዋ